



**ኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)**  
**Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)**

ጳጉሜ 3 ቀን 2019 ዓ.ም

የዘረኛውን አገዛዝ ጸረ ሃይማኖት ዘመቻ ኢሕአፓ ያወግዛል

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ጳጳሳት በጋራ ያወጡትን መግለጫ ኢሕአፓ እየደገፈ ዘረኛው አገዛዝ በቤተ ክህነቱና በሃይማኖት ላይ የከፈተውን ጸያፍና ሰይጣናዊ ዘመቻ አጥብቆ ይኮንናል፤ ያወግዛል።

በሥልጣን ላይ ያለው ዘረኛ አገዛዝ መልኩና ይዘቱ ወያኔያዊ በመሆኑ ቀደም ብሎ ወያኔ በእስልምና ሃይማኖት ተቋም ላይ ከፍቶ የነበረው ከፋፋይ ዘመቻ እነሆ በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ላይ ከፍቷል። አያሌ ቤተ ክርስቲያናትና ቅርሶች ተቃጥለዋል፤ ቀሳውስት በግፍ ተገድለዋል፤ ምዕመናን ተገድለዋል፤ ከቤት ጉብረታቸው ተፈናቅለዋል። ታሪክን እየበረዘና እየደለዘ ያለው ይህ አገዛዝ ግቡ ጸረ-ኢትዮጵያ በመሆኑ፤ አማራና ክርስቲያንን በሜንጫ የሚሉትን አቅፎ ደግፎ ያሰማራ ነውና፤ ሹሙ ራሱ በአርምኛ በሚያደርጋቸው ጉግግሮች በቤተክርስቲያን፣ በአማራና በአማርኛም ላይ ጥላቻን ይሰብካልና ጸረ-ኢትዮጵያ ዘረኞች ቀናችን መጥቷል በሚል ጸረ ኦርቶዶክስ ዘመቻቸውን አጠጠፈዋል። ይህ ዘመቻ መነሻና መዳረሻው ኢትዮጵያን ለማጥፋት አሊያም በዘረኞች ጫማና ቁጥጥር ስር ለመድፋት በመሆኑ ፤ የሕዝብን ፍትሐዊ ትግል ለመግደል በመሆኑ በጸረ-ኢትዮጵያ ጸረ ኦርቶዶክስ ኃይላት ድጋፍ ማግኘቱ የሚያስገርም አልሆነም። በዘረኞቹ ስሌት ኢትዮጵያን ማዳከምና ማድቀቅ የሚቻለው ለሀገር አንድነት ጽኑ ምሰሶ የሆነውን ሕዝብ ማዳከም መከፋፈል ነው ከማለታቸው ባሻገር የሀገር ቅርስና የአንድነት መሠረት የሆኑትን ተቋማት ማለትም የሃይማኖት ተቋማትንና ቋንቋን ማጥቃት የሚለው የስምሪታቸው እምብርት ነው። በአማራና በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ላይ የከፈቱት አስከሬ ዘመቻ የሚገለጸው በዚህ ነው። ይህ ዘመቻ ደግሞ ጽንፈኞች በተናጠል የጀመሩት ሳይሆን አገዛዙ የደገፈውና ቀጥሎበት ያለው በመሆኑ ለደረሰው ጥቃትና ጥፋት ሁሉ ተጠያቂና ኃላፊ አገዛዙ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። “እኔም አገዛዙም ይቅርታ አንጠይቅም፤ አገዛዙም ለደረሰው ጥቃት ካሳ አይከፍልም ብሎ የደረቀው ሹም ትላንት ተከታዮቹ ለዘረፉት ባንክ ሁሉ ገንዘብ ሲተካ መቆየቱን የዘነጋንም መስሎ ታይቶታል። ከቡራዩ አጣዬ እስከ ባሕር ዳር የተካሄደው የግፍ ተግባርና እርምጃ ዛሬ በይፋ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተቋማት ላይ እየተወሰደ ያለው የጥፋት እርምጃ አካል ነው።

ሹሞቹ የተከፋፈሉትን የሲኖዶስ አካላት አስታርቅን በሚል ተንኮል መጠንሰሳቸውን ቀደም ብለን ያጋለጥነው በመሆኑ የምንመለስበት አይሆንም። ጽኑ አቅዋሚችን መንግሥትና ሃይማኖት በየራሳቸው ነጻ በመሆናቸው ሃይማኖት የግል ነው ሀገር የጋራ ነው የሚልም በመሆኑ የአገዛዙን በሃይማኖት ጣልቃ ገብነት አጥብቀን

EPRP  
 P.O.BOX 73337  
 Washington DC, 20056  
 USA

Email [ESPIC@aol.com](mailto:ESPIC@aol.com)  
 or [eprp@eprp.com](mailto:eprp@eprp.com)  
 Website [www.eprp.com](http://www.eprp.com)

EPRP  
 BP 30022  
 92276 Bois Colombes cedex  
 France

ከመቃወማችን በላይ ሹሙ ሃይማኖቱ ባልሆነው በኦርቶዶክስ ጉዳይም እጁን ዘው እንዳያደርግ አሳስበን አስጠንቅቀን ነበር። የሁላችንም ቅርስ ነው በሚል ሽፋን ዲያብሎሳዊ ሴራውን ግን ቀጥሎ እነሆ በጎጥ ደረጃ ሊያፈርስ፤ በቋንቋው ደረጃ ሊያተራምስና በአጭሩ ሩብ ምዕተ አመት ቤተ ክህነትን ከጥቅም ውጪ ሊያደርግ በመንቀሳቀስ ላይ ነው። የተከሰተውን ተቃውሞ ለማርገብና ስልፉንም ለማስቆም ልዩ ልዩ ሴራዎችን ጠንስሠዋል። ዜጎች በዚህ ሳይዘናጉ ቁርጠኛ ትግሉን ይቀጥሉ ዘንድ ጥሪ እናደርጋለን። አገዛዙ ጸረ ኦርቶዶክስ፣ ፀረ አማራ፣ ጸረ-ኢትዮጵያ መሆኑ ቋሚና ዘላቂ ይዘቱ ነው። በሃይማኖት ደረጃ ትንኮሳና ብጥብጥ መፈለጉ ምን ያህል ኃላፊነት የጎደለው መሆኑን ያሳያል። የሌሎች የይማኖት ተከታዮች ይህን ዘመቻውን መቃወማቸው የሚያስመስግናቸው ሲሆን በሃይማኖት ላይ ሲዘመት አላዮንም አልሰማንም ያሉትንም ለትዝብት ዳርጓቸዋል።

የአገዛዙ ጸረ ኦርቶዶክስ ዘመቻ ባስቸኳይ በትግላችን ይቁም!  
ኢትዮጵያዊነት ይለምልም፤ ይጠናከር!!